



በፋይናንስ ረገድ ጤንነት ይሰማዎታል? ምናልባት በጥያቄው ግር ሳይልወት አይቀርም። አይፈረድብዎትም። ጽንሰ ሃሳቡ የቅርብ ጊዜ በመሆኑ ብዙ ሰው ሊያውቀው ይችላል። ለዚህም ሲባል ለዛሬ በጣም መሰረታዊ የሆነ መረጃ ላቀርብላችሁ ወደድኩ።



አንድ ስው ሃኪም ጋር ሂዶ ጤንነቱን አንደሚመረመር ሁሉ የፋይናንስ ጤንነትም በግላችንም ሆነ ከፋይናንስ ባለሙያ ጋር ሆነን ልንፈትሸው የሚገባን ጉዳይ ነው። ለመሆኑ የፋይናንስ ህይወታችን ጤነኛ መሆኑን እንዴት ማወቅ እንችላለን? የሚቀጥሉትን 6 መስፈርቶች በመጠቀም የራስዎንና የቤተሰብዎን የፋይናንስ ጤንነት ይመርምሩ።

- 1. ቁጠባ/Saving፤** ምን ያህል ገንዘብ በየወሩ ይቆጥባሉ? 55% የሚሆኑ አሜሪካውያን ከእዳ ተርፎ የሚቆጠብ ገንዘብ የላቸውም። ሌላው ቢቀር ደሞዛቸው ከ\$100,000.00 በላይ ከሆኑ አሜሪካውያን ውስጥ 44% ያህሉ ገንዘብ መቆጠብ አልቻሉም ይላሉ። ገንዘብ ለመቆጠብ ዋናው መርህ “ከሁሉ አስቅድመው ለራስዎ ይክፈሉ!” የሚለው ነው። በዚህ መርህ መሰረት የድመወዝዎን ከ10 - 20% በየወሩ ለመቆጠብ በ2016 ያቅዱ። ለዚህ ደግሞ ወሳኝ ጉዳይ ወጪዎችን መቆጣጠሩ ነው።
- 2. ዕዳ/ Debt፤** ምን ያህል የክሬዲት ካርድና የፐርሰናል ሎን ዕዳ አላብዎት? የ2016 ዕቅድዎ ዜሮ ዕዳ መሆን አለበት። በዚህ አገር ትልቁ እስር ቤት የክሬዲት ካርድ ዕዳ ነው። በተቻለ መጠን ከክሬዲት ነጻ መሆን ይጠቅማል።
- 3. ንብረት/ Property፤** እንደመኪናና ቤት አይነት ንብረት ከሌለዎት ከአሁኑ ያቅዱ። ንብረት ካለዎት ደግሞ፤ እርስዎ ቢሞቱ እንኳን መንግስት እንዳይወርሰው ኑዛዜና ትረስት ያዘጋጁ።
- 4. ኢንቨስትመንት/ Investment፤** ገንዘብዎን በስቶክ ማርኬትና በተለያዩ የኢንቨስትመንት አማራጮች ያስቀምጣሉ ወይስ ባንክ ውስጥ ለጥብሎ ተገቷል? ዘመናዊና ቀለል ያሉ እንደ አክሲዮን እና ሮቢንሁድ አይነት አፕሊኬሽን በመጠቀም መለማመድ ይችላሉ። ከፍ ያለ ገንዘብ ኢንቨስት ለማድረግ ካሰቡ ግን በMutual Fund ወይም ETF (Exchange Traded Fund) በኩል መጠቀም ይበጃል።
- 5. ደህንነት/ Security፤** መኪናዎ ኢንሹራስ አለው? ወደው ነው! ህይወትዎስ ዋስትና አለው? መንግስት ባያስገድድ እንኳን እርስዎ ቢሞቱ ቤተሰብ መከራውን እንዳያይ የህይወት መድህን ዛሬውኑ ይያዙ። ከስራ ቢፈናቅሉ፤ ወይም ጊዜያዊ ችግር ባያጋጥመዎ የሰው እጅ ላለማያት ወይም ዕዳ ውስጥ ላለመዘፈቅ ሲሉ ለክፉ ጊዜ ቁጠባ ያድርጉ። ቢያንስ የ6 ወር ደመወዝዎችን በዚህ ፈንድ ማስቀመጥ አለብዎት።
- 6. ጡረታ/ Retirement፤** ዕድሜዎ 70 እና 80ን ቢሻገር የጡረታ ጊዜዎን እንዴት ሊያሳልፉ አስበዋል? በሶሻል ሴኪውሪቲ ተማምነው ከሆነ ይቅርበዎት፤ ከዛሬ ነገ ከስሮ ስራ ያቆማል ሰለሚባል እንኳን ለርስዎ ለራሱም ሲኪውሪቲ የለውም። 401(K)፤ 403(B)፤ Annuity፤ IRA የመሳሰሉ አማራጭ አላልዎት።

ስለዚህ በ2016 የፋይናንስ ጤንነትዎችን ለማረጋገጥ በእነዚህ ጉዳዮች ላይ ሳይውል